

"ኢድሮ ቃሪያ - ከርሞ ጥጃ"

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሀይሎች ያለፉትን ሀያ አንድ ዓመታት እንቅስቃሴ ብቻ እንኳን ብንመለከት ; አይደለም ትንሽ ወደፊት መራመድና ለውጥ ሊያመጡ ቀርቶ በቆሙበት መርገጥ እንኳን አቅቷቸው ከቀን ወደቀን ቁልቁል ወደመቀመቅ የሚያደርጉት ጉዞ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርብ ለሚከታተል ሰው በጣም ግልፅ ነውለኢትዮጵያ የዲሞክራሲ እድገት ሲባል ግን ችግራቸውን የሚነግራቸውና ምናልባትም ወደፊት ከስህተታቸው ተምረው ለዲሞክራሲ ባህል ማበብ የበኩላቸውን አስተዋዎ ማድረግ ለሚያስቡ ሌሎች ተቃዋሚዎች ትምህርት ይሆን ዘንድ ; የአብዛኛው የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሀይሎች ችግሮች መንስኤ የሆኑትን መሰረታዊ ህፀዎች እዘረዝራለሁ

1. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያን ህዝብ አያውቁትም

በፖለቲካ ታሪክ እጅግ አሳፋሪ የሆነና ለሰሚም ግራ የሚያጋባ ጉዳይ ቢኖር የህዝብን ድምፅ እወክላለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ድርጅት እወክለዋለሁ ያለውን ህዝብ ሳያውቅ ሲቀር ነውየሳዝናልም ; ያስቃልምለዓለም ሁሉ ችግሮች መፍትሔ አለኝ እያለ ከራሱ ጋር የሚያወራ ምስኪን የአዕምሮ ህመምተኛ እንደሚሉት ነው

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ስለየትኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያወሩ አይታወቅምየኢትዮጵያ ብሔሮች ; ብሔረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋ ; ባህልና ወግ እንዲሁም እምነት መጠቀም እንዲሁም ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደርን "የኢትዮጵያ መከፋፈል " አድርጎ የሚያስብ ተቃዋሚ የኢትዮጵያን ህዝብ በጭራሽ አያውቀውምልክ እንደአዕምሮ ህመምተኛ በራሱ አዕምሮ ውስጥ የፈጠራት ሌላ የቅዠት ኢትዮጵያ አለች ማለት ነውየኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች "የኢትዮጵያ ህዝብ " ሲሉ ስለማን እንደሚያወሩም እንደሚያወሩ አያውቁትም

አንድም የኢትዮጵያ ብሔር ; ብሔረሰብና ህዝብ በራሴ ቋንቋ መነጋገር ; መማሪያ ; ፍርድ ቤት መዳኘቱ ; ቢሮ ውስጥ አገልግሎት ማግኘቴ ኢትዮጵያን ከፋፈለ ብሎ አያውቅም የግድ በአንድ ቋንቋ ካለወራና ለምን ራሱን በራሱ አስተዳደረ ብሎ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት የማራምድ ተቃዋሚ ነኝ እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ተሰማኝ እንደሚያገኝና ከርሞ ጥጃ እንደሚሆን ነጋሪ አያስፈልግምአራት ነጥብ

2. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የተጨበጠ መርህና ዓላማ የላቸውም

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በየትኛውም መስክ ቢሆንበፖለቲካ ርዕዮተ -ዓለምና ኢኮኖሚ ፖሊሲ ; በዲሞክራሲ ; በሰብዓዊ መብት ወዘተ ምንም ዓይነት መርህና ዓላማ የላቸውም

እምቤ ምንጊህን አትንኩብኝ ...እንደአሳቸው ያለ ፍትሐዊ ንጉስ የለም ያለ ተቃዋሚ በሰከንድ ውስጥ በዛው አፉ መልሶ ስለኢትዮጵያ ህዝቦች እኩልነትና መብት እንዲሁም ዲሞክራሲ ካወራ መርሁም ሆነ ዓላማው እርስ በእርሱ የተጣረሰ ; የትም የማያስኬድ የእውር የድንበር የተቃውሞ አካሄድ ነው

በ 1997 ምርጫ ወቅት መንግስት ከቴሌም ሆነ ከማንኛውም የልማት ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ እጁን ያውጣና "ስሞል ገብርመንት " በሚለው አስተሳሰብ መሰረት ሁሉንም ድርሻ የግሉ ዘርፍ ያካሂድ ሲል የነበረው የነበረው ቅንጅት ; መጀመሪያ ላይ አይረቡም ሲላቸው የነበሩት የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ ህዝቡ እንደደገፈው ሲያይ ጊዜ መጀመሪያ ላይ የተናገረውን ረስቶ "እኔን ከመረጣችሁኝ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ከወያኔ በላይ እሰራለሁ አለ "ሌላው ቀርቶ በወቅቱ የነበሩት የቅንጅት መሪዎች በጋዜጣ ላይ መግለጫ ሲሰጡ ; አንዱ "ሊበራል ዲሞክራት ነን " ይላል ሌላው ደግሞ "ሶሻል ዲሞክራት ነን "የሚቀጥለው ደግሞ "ህዝቡ ከመረጠን በኻላ ስልጣን ላይ ስንወጣ ህዝቡን አማካሪን እንወስናለን ይላል "

ለስልጣን የሚያደርስ ይምሰላቸው እንጂ ተቃዋሚዎቹ ምንም ዓይነት መርህና ዓላማ ስለሌላቸው ወደማንኛውም ሀሳብ እንዳመቻቸው ይገለባቸዋልወያኔ ኤርትራን አስገነጠለ ; አሰብን እናስመልሳለን እያሉ ሲያደነቁሩን የነበሩት ተቃዋሚዎች ዛሬ ደግሞ ከሻዕቢያ ጋር አብረን ሆነን ወያኔን እንታገል ይላሉ ሌላው ቢቀር ሻዕቢያን አያፍሩትም ወያኔን ሻዕቢያ ቁልና አማርኛ የማይሰማ ብለው ያስባሉ

3. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች አማራጭ ሀሳብ በጭራሽ የላቸውም

የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት በአስከፊ ድህነት ስር ሲማቅቅ የነበረ ህዝብ ነውእኔ በበኩሌ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያንስ ባለፉት ጥቂት መቶ ዓመታት ውስጥ ሙልጭ ያለ ደሀ እንጂ ሀብታም እንደነበር ሰምቼ አላውቅም አሁን ግን ይህን አስከፊ ድህነት ለማስወገድ በሁሉም መስክበግብርና ; በኢንዱስትሪ ሽግግር ; በትምህርት ; በጤና ; በመንገድ እና ሌሎችም መሰረታዊ ልማቶች ከፍተኛ ስራ እየተሰራና በአጭር ጊዜ ውስጥም አስደናቂ ለውጥና አበረታች ተስፋዎች መታየት

ሲጀመሩ ተቃዋሚዎች አሁንም ልክ እንደአዲስ ከስተት የኢትዮጵያን ድህነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ይነግሩታል

ከዚህ በበለጠ ፍጥነት እድገት እናመጣለን ማለት የአባት ነውተቃዋሚዎች ግን አንድም አማራጭ ሀሳብም ሆነ እቅድ እንኳን የላቸውምተቃዋሚዎች ግን የተሻለ ፖሊሲ ሊያቀርቡ ቀርቶ ማንም የማይከዳቸውን በአለፉት ሀያ አንድ ዓመታት የመጡትን ለውጦች መቀበልም አይፈልጉምካለንበት ድህነት ውስጥ ለመውጣት ትክክለኛ እቅድና ከፍተኛ ስራ እንዲሁም ጊዜ እንደሚያስፈልግ የማያውቁት ተቃዋሚዎች የእነሱን አማራጭ ቢነግሩን ግን በጣም ደስ ይለኝ ነበርማለት ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት ብለው በአንድ ጀምበር ውስጥ ከድህነት እንደሚደወጡት እና ካልሆነም እድገት በሂደት ከሚመጣ እንደድሮዎችን ሁላችንም በድህነት ውስጥ እንማቅቅ ካሉም እንደአንድ አማራጭ እናይላቸዋለንከምንም ሳይሻል አይቀርም

4. የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ፀረ -ዲሞክራሲና የዜግ ድምር ፖለቲካ አራማጆች ናቸው

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የሚመሩት በስሜት ; በጥላቻና በአሉባልታ ነውስለዲሞክራሲ ምንነት ፈፅሞ አያውቁም ; የሀሳብ ልዩነትና የዲሞክራሲ ጠላት ናቸውየኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በውጭ ሀገራት እየኖሩ እንኳን ከራሳቸው ሀሳብ ውጪ ምንም ዓይነት የተለየ አቋምና ሀሳብ ሊያስተናግዱ ቀርተው ከእነሱ የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው በሐሜትና በውሸት በስም በአሉባልታ እያብጠለጠሉ ስለመፍገጥ የመናገር መብት ጠበቃ መስለው ለመታየት ሽር ጉድ ሲሉ ማየት በጣም ያስቃልበኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ዘንድ ውሸትና አሉባልታ በሰፊው መፍገጥ ማስተላለፍ እንደጀብዱ ይቆጠራል

በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ በተደረገው የመናገርና የመፍገጥ መብት ምክንያት በርካታ የግል ፕሬሶችን ለማየት ብንበቃም ትክክለኛ የነፃ ፕሬስ ለማየት ግን ከጥቂቶች በስተቀር አልታደልንምታዲያስ ታንቱ የተባሉ ግለሰብ ናዚዎች በአይሁድ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ እንደትልቅ የጀግንነት ምሳሌ እያደረጉ ኢትዮጵያ ውስጥም ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ በአስከንድር ነጋ ጋዜጣ ላይ በአደባባይ ሲፅፉ የነበረበትን ጊዜ በ 1980ቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የግሉን ፕሬስ ያነብ የነበረ ሰው ያስታውሰዋልአቶ ልደቱ አያሌው ከዶ /ር ብርሀኑ ነጋ ጋር በተፈጠረ የሀሳብ ልዩነት እነዚህ የተቃዋሚ ሀይሎች ምን ያህል የፈጠሩ አሉባልታ እንዳሰደዱባቸውና ከዚህ አልፎ ህይወታቸው አደጋ ላይ እንዲወድቅ ከፍተኛ ቅስቀሳ ሲያደርጉባቸው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነውይህ ፀረ -ዲሞክራሲያዊነት የተቃዋሚዎች ባህል እጅግ ስር የሰደደ ስለሆነ በሀሳብ ካልተሰማሙት ግለሰብ ጋር ብቻ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን የተቃዋሚ መሪዎች ነን የሚሉት ራሳቸው እርስ በእርስ በሐሜትና በአሉባልታ ሲጠላለፉና በአደባባይ ሲተማሙም አይተናልእናም በእነዚህ ምክንያቶች የተለየ ሐሳብ ያለው የተቃዋሚ ድርጅቶች አባል የሆነ ሰው የአሉባልታና "የስብዕና ግድያውን " ዘመቻ ስለሚፈራ የተሻለ ሐሳብ ቢኖረው እንኳን በፍራቻ ተይዞ በዝምታ ስለሚወጥ ; እነሆ የተቃውሞው እንቅስቃሴ በውሸት ሰሞነኛ የሆነ ሆኖ ፖለቲካ "አድሮ ቃሪያ ; ከርሞ ጥጃ " እንደሆነ ቀጥሏልእንዳንዶቹ ለ 40 እና 50 ዓመታት የተቀሩትም ላለፉት 20 ዓመታት የተወለዱበትንና የሞቱበትንም ቀን በአንድ ላይ እያከበሩ የመቀመቅ ጉዟቸውን ቀጥለዋል

ተፃፈበዳግማዊ ዋለልኝ

ጊዜበአውሮጳውያን አዲስ ዓመት መባቻ

ፊርማ የማይነበብ